



ከመምህራን ጋር በምትነጋገሩበት ጊዜ ቋንቋ ይቸግራችኋል?

ትምህርት ቤቶች የሚመለከተንን መረጃ በምንናገርበት ቋንቋ የማስተላለፍ ሕጋዊ ግዴታ አለባቸው። ይኸውም ብስልክና በስብሰባ ለምናደርገው ውይይትም ሆነ በጽሑፍ ለሚሰራጩ መግለጫዎችን ትርጉም ያጠቃልላል። ሆኖም ግን አብዛኛውን ጊዜ ይህ አይፈጸምም ፡ ልጆቻችንም በትምህርት እየተቸገሩ ናቸው።

ይህንን ሁኔታ ለመቀየር እየሞከርን ነው። በዚህ በያዝነው ዓመትም ሕግ አውጪዎቻችን (ተወካዮች) ትምህርት ቤቶች ከእርስዎ ጋር በተሻለ ሊያግባቧቸው በሚችሉ ሁለት አዳዲስ ረቂቅ ሕግ፡ HB 1130ና SB 5606 ሊያስተላልፉ ይችላሉ።

እኛ HB 1130ና SB 5606ን እንደግፋለን። በበኩልም ይህንን ረቂቅ ሕግ የሚደግፉ ከሆነ ተወካዮቻችን ከእርስዎ አንደበት መስማት ይፈልጋሉ። ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጧቱ 08:00 ሰዓት እስከ ከሰዓቱ 07:00 ሰዓት ባልው ጊዜ 1-800-562-6000ን ይደውሉ፡ ተርጓሚ ይጠይቁ፡ ስምዎንና አድራሻዎ በትክክል ይግለጹ፡ HB 1130ና SB 5606ን መደገፍዎ ወይም አለመደገፍዎን ይናገሩ።



አቅራቢ የሕግ አውጪዎች ተወካይ ቲና አርወል (33rd) ከለተለያዩ ባሕል ቤተሰቦች ከክፍት በር ጋር ለተጨማሪ መረጃ፡ joys@multiculturalfamilies.org, ሞባይል (253) 285-9343

ትርጉም፡ ተከለሃይማኖት ሂያቡ (Open Doors for Multicultural Families)